



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)

Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)

ሐምሌ 15 ቀን 2006

ወያኔ በሙስሊም ኢትዮጵያውያን ላይ የወሰደውን የአፈና እርምጃ እናውግዝ

ሐምሌ 11 ቀን 2006 ዓ.ም. ወያኔ በአንጥር መስጊድ ምዕመናን ላይ የወሰደው ዘግናኝ የአፈና እርምጃ የዚህን አገዛዝ ጸረ ኢትዮጵያዊነት፤ ጸረ ሕዝብነት፤ ስነ ምግባር አልባነትና ባለጌነት ከመቸውም ጊዜ ባልተናናሰ አጋልጦታል። ወያኔ ሙስሊም ኢትዮጵያውያን ለመብታቸው ያደረጉትንና እያደረጉ ያሉትን ሰላማዊና ፍትሐዊ ትግል ላለፉት ሁለት ዓመታት ማፈን ስላቃተው በቀቢጸ ተስፋ የሕዝብን ተቃውሞ በአረመኔያዊ ጭፍጨፋው ለማፈን ሲፍጨረጨር በተደጋጋሚ ታይቷል።

ወያኔ የራሱን ቅጥረኛ ተንኳሾች ወደ መስጊዱ ቅጽር አስገብቶ፤ ፖሊሶች ድንጋይ ተወረወረባቸው በሚል ሽፋን ባዘጋጀው ኃይል አማካይነት በሙስሊሙ ዜጋ ላይ ወረራ አካሂዶ የፈጸመው ኢ-ሰብዓዊ ድብደባ ይህ ነው የማይባል ለመሆኑ ብዙዎች መስከረዋል። ታላቁ አንጥር መስጊድንም በወታደር ከሶ በበርካታ የጭነት መኪና የተደበደቡና የተንገላቱ በጾም ላይ የነበሩ ዜጎችን አፍሶ ወስዷል። ወደ ተለየዩ ማጎሪያዎች ወስዶ ጾም የመፍታትንም (የማፍጠርንም) ዕድል ከልከሎ ከእኩላ ሌሊት በኋላ በከተማው ለጅብ ለቋቋሞል። አረመኔው ወያኔ የምዕመናኑንና እንዲሁም የመስጊዱን ሃይማኖታዊ አልባሳቶች ገፎና ቀዶ ሲጥል በተለይ በሙስሊም እህቶቻችን ላይ ያሳየው ብልግናና ያዘነበባቸው ስድብ ሰቅጣጭ ሆኖ ለብዙ ጊዜም የሚታወስ ነው። የወገኖችን ትግል የመብት ሳይሆን የሃይማኖት ልዩነትን መሠረት ያደረገ ወይም የሃይማኖት ጠብ ነው ብሎ ለማሳመን ሲጥር የነበረው ወያኔ በመስጊዱ የነበሩትን ሙስሊሞች ይህ የክርስቲያን ሀገር ነው ወደ ሳውዲ አረቢያ ሂዱ፤ ...ወዘተ እያለ የጥላቻ መርዝን ሊያሰራጭ ሞክሯል። ሀፍረት ለወያኔ ባዳ ነው ይሏል ይህ ነው።

የሙስሊም ኢትዮጵያውያን ትግል በቀጣይነቱ መታየቱ ለመላ ኢትዮጵያ ሕዝብ አበረታች ነው። ለጽናት ምሳሌ ነው። ትንኮሳና ወያኔያዊ ሴራን ከማክሸፍ ረገድም ምሳሌ ሊሆን የሚገባው ነው። በአንጻሩ ሌላው ዜጋ መፋዘዝ ብቻ ሳይሆን አንዳንዱም ለወያኔም ከፋፋይ ቅስቀሳ ጆሮ ሰጥቶ አልባሌና የተሳሳተ ድምዳሜ ላይ እየደረሰም ነው። ይህ በአስቸኳይ መቆም ያለበት ነው። ዜጎች በመላ ከሙስሊም ዜጎች-ወገኖች ጎን መቆምና በጋራ መታገል አለባቸው። የታሰሩትና የተወገሩት ሙስሊሞች ሊሎች ከጎናቸው እየቆሙና እየታገሉ መሆናቸውን በገቢር ማወቅ ይገባቸዋል። በመሆኑም የጋራ ትግልና ትብብር እንዲኖር ኢሕአፓ ጥሪውን ዳግም ያስተላልፋል። የሙስሊም ወገኖቻችንን ትግል ይደግፋል፤ ባለው አቅምም ከጎናቸው ይቆማል። ክርስቲያኖች፣ ቀሳውስትና አባዎች፣ ባጠቃላይ ዴሞክራት ዜጎች፣ ...ወዘተ የሙስሊም ወገኖቻችንን ትግል የእነሱም ነውና ድጋፋቸውን እንዲሰጡ፤ ወደ ትግሉ መስክም ደፍረው እንዲገቡ ኢሕአፓ ያሳስባል።

የኢትዮጵያ ሕዝብ በትግሉ መብቱን ያስከብራል፤ ድልን ይቀዳጃል !

EPRP
P.O.Box 73337
Washington DC, 20056
USA
Tel. 202-291-4217 Fax 202-291-7645

E-mail : ESPIC@aol.com
Website: www.EPRP.com

EPRP
BP 22
Bois colombes 92270
France